

ይድረስ ለፕሮፌሰር መስፍን ወልደማሪያም።
የከበረ የኢትዮጵያዊትነት ሰላምታዬ ይድረሰዎ ከዳላስ ቴክሳስ አሜሪካ።

ግልጽ ደብዳቤ።

መስከረም 21 በግሪንሪያን አቆጣጠር።

ፕሮፌሰር መስፍን ወልደማሪያም ፡ አማራውን ሕዝብ ይቅርታ ይጠይቁ።

እዚህ ላይ ይህንን ደብዳቤ ስጽፍለው በግሌ መሆኑን በቅድሚያ እንዲገነዘቡልኝ እጠይቃለሁ። እርሶን በቀጥታ ሰፊውን የኢትዮጵያን ሕዝብ አማራውን በሕይወት እያሉ ይቅርታ ይጠይቁ ብዬ በዚች ደብዳቤ ስጠየቅ የፖለቲካ ጥያቄም እንዳልሆነ መጠቀም አፈልጋለሁ። ይህም ሄሮስን ኮህንን በቅርብ አዲስ አበባ ባሉ በአፍሪካ አምባሳደሮች አማካኝነት ማለትም አሜሪካን ትልቅ ገቢ ከምታመርትበት አገሮች ተወካዮችን በፓናፍሪካኒዝም ትግል ውስጥ የሚታወቁትን የኢትዮጵያን መከፋፈል በመቃወም ኤርትራ አትገነጠልም ብለው ስብሰባ ከአፍሪካ አንድነት ድርጅት እረግጠው የወጡት ፒንጋን እና ሶስት ኢትዮጵያውያን በአዲስ አበባ ዩንቨርሲቲ የሚገኙትን የጨመረ በማስተባበር ፡ የአሜሪካንን አምባሳደር አዲስ አበባ ያሉትን በዲፕሎማሲ አሳምነው ፡ ሰውዬው ህርማን ኮህን፡ አማራውን ሕዝብ ይቅርታ እንዲጠይቁ ካስደረጉት ከማስተባበሪ ጋር የሚገናኝ እንዳልሆነ እና እኔ እርሶን በኢትዮጵያዊነት አባትነት ብቻ በመውሰድ እንደሆነ በግልጽ እዚህ ላይ ላስቀምጥ እወዳለሁ።

እንደ አባቴ ስልዎ ፡ እርሶን በታሰሩ ጊዜ እንደሚታወሰው በብዙ ኢትዮጵያዊ ፡ አንድም ሰው ከፖለቲካው ጎራ ፍቃደኞ ሆኖ ለእርሶ ድምጽ አላሰማም ብሎ በተለያዩ የፖለቲካ መክኒያት እምቢ ባለኝ እና እንቅፋት እኔ ላይ ለመሆን ቢነሳም በፖለቲካ ድርጅት ወይም በማንኛውም ተመልሶቹ ስለአገሪ የቆምኩኝ ወይም ቁጭ ባይ ስባል ቁጭ የምል፡ ቁሚ ስባል የምቆም እናም ተጽፎ እየተሰጠኝ ወጥተሽ አነብንቢ ስባል የማንበንብ ፡ ነይ ድርጅት ውስጥ ግቢ ጥቂም አለው ስባል ዘው ከተደበኩበት እንዳንዳንድ ሴቶች ብቅ ብዬ ጥልቅ ብዬ የምገባ እና ኢትዮጵያን ሕዝብ ሕዝቧን ከሚያጠፋ ጋር ተሰለፌ መሳሪያ የምሆን እራስ ወዳድ ኢትዮጵያዊት ሳልሆን ፡ ለኢትዮጵያ እና ለሕዝቧ ብሎም ለመላው የአፍሪካ ሕዝብ እና ዝርያው የሚጠቅመውን እና የሚጎዳውን የማውቅ የራሴ መሪ ስለሆነኩኝ ወዴት እንደምሄድ ስለማውቅ በተለመደው ማንም ጠባብ አስተሳሰብ ያለው ኢትዮጵያዊ የፖለቲካ ድርጅት መሪነኝ ባይ እና የትግራይ ሕዝብ ነጻ አውጪ ግንባር ካድሬዎቹ ሊያቆሙኝ ባለመቻላቸው በመጨረሻም በተለመደው ይህንንም ሁሉ ተቋቁሜ ትክክለኛውን እርምጃ በመውሰድ ማለትም እርሶን ለማስለቀቅ ከታሰሩበት ሰላማዊ ሰልፉ የአሜሪካን ሚዲያ ተገኝቶ እንዲመዘገብው ጭምር በማድረግ (ፕሬስ ኮንፍራንስ)ሰላማዊ ሰልፉ ሊደረግ ተችሏል በዳላስ ቴክሳስ እና በዲሲ። እዚህ ላይ ማለት የፈለኩት ፕሮፌሰር መስፍን ወልደማሪያም ቲፒኤሌፍ እስር ቤት እናስለቅቅ ሕክምናም ያግኙ ብዬ ስታገልልዎ እርሶን በየኢትዮጵያ ልጅነትዎ እና እንደ አባትም በማየት ነው። የራሴ ሰው ነዎት ማለቴ ነው።

በእርሶ የምኮራባቸው ድርጊቶች አሉ ከነዚህም ውስጥ አንዱ ኮህንን እና ዴቪድ ሸን በተገኙበት መድረክ ላይ ፊትለፊት በቁጭት እነዛ ሁለት አሜሪካኖች በኢትዮጵያ እና በሕዝቧ ላይ የፈጸሙትን ወንጀል በዝርዝር አስቀምጠው እራስዎትንም ጭምር በአገርዎ እና በሕዝቡ ላይ ስህተት እንደሰሩ እና ለጠላት እንዳመቹ መስክረው ምርር ባለ አገር ከዛ ከኢትዮጵያዊ ሁሉ እንገዳ ተናጋሪ ተብዬዎቹ መሃል በዋሽንግተን ዲሲ ለኢትዮጵያ ቦቃት መበደል ብለው የተናገሩት ልብ እስክምት አይረሳኝም። እኔም ወዲያው በፊስ ቡክ ብቻዎትን እንደተጋተሩ መጻፌ የማይረሳ ነው። ሌላው እረዝም ይበሉ አይነት አገሩን ለገነጣጠለው እንዳይከፋበት ሲያዘቃብጥ እርሶ ግን ዘላለማዊ ንግግር አደረጉ ለትውልድ የሚጠቅም ትምህርትም ሰጡ ኢትዮጵያን ለመገነጣጠል የተገዙን ይዞ እራሱም ተገዝቶ የአገር ከፋፋዮች ፕሮጀክት አዘጋጅ እና አቅራቢ እንግዳ ጋባኸ በግንቦት 7 መድረክ ዋሽንግተን ዲሲ። ለዚህ ነው እንደ አባቴ የቀርብኩዎት በዚህ ዳብዳቤ። በመጨረሻም የታሰሩ ጊዜ ልጆዎትን ዶክተር መቅደስን ያካተተ እንዲፈቱ እና ለሕክምና ወደ ውጪ እንዲመጡ ለማድረግ የተደረገው እና የተዘጋጀው ዘመቻ እኔው በ1986 (ግሪንሪያን አ) ማለትም አንድም ኢትዮጵያዊ ወንድ ገና በሰላማዊ መንገድ የሚታገል የፖለቲካ ድርጅት ወይም ፓርቲ በሕልሙ ሳይመጣ በመሰረትኩ በተጨማሪም በጎንም አለም አቀፍ ለኢትዮጵያን ሕዝብ መብት በውጪ ሆኖ የሚከራከር ድርጅት ጭምር ያካተተ አጣምሬ ባቋቋምኩት ማለት ነው። የሰደቱ መንግስት አሁንም በሕጋዊነት እንዳለ መሆኑን ግልጽ ማድረግ እወዳለሁ። የኢትዮጵያ ሴቶች ለሰላም እና ለዴሞክራሲ የፖለቲካ ድርጅት በኋላ የኢትዮጵያ ብሔራዊ የሰደት መንግስት የሆነው በኢንተርኔት ማግኘት ይቻላል። ለዚህም ነው እርሶ ላይ ምንም አይነት አስተያየት ሳልሰጥ እራሳቸው አማራ ሕዝብ ሆይ ይቅርታ አድርግልኝ የሚሉበት ጊዜ ይመጣል እያልኩኝ ኢትዮጵያ ላይ ስህተት እንደሰሩ ቆጭቶዎት እንደተናገሩት ስለ አማራውም ወገንም ተሰምቶዎት ሃቁን ይዘው ይቅርታ ከነገ ዛሬ ይጠይቃሉ ብዬ እስከዛሬ ዝም ያልኩት በበኩሉ። ግን ጊዜው ለሁላችን በተለይ ከ50 ዓመት በላይ ላለው እየጎሳ ሳይሆን እየመሸብን ስላለ ይቅርታ መጠየቅ የሚገባው ጊዜው አሁን ነው እርሶም ይቅርታ አማራውን ብሔር የሚጠይቁበት ጊዜ አሁን ነው በ89 እድሜዎ ።

ይችን ጥያቄ ባጭሩ ሳቀርብለዎ በረጅሙ ከነመረጃው መጻፉን ዘንግቼው አይደልም። ነገር ግን ታሪክ እያጣቀስኩኝ ብጽፈው ታሪኩን ለሚያውቅ ለእንደእርሶ አይነት ኢትዮጵያን ዳርድንበሯን ሲያስተምሩ(ጀግራጂ) ለኖሩት አክብሮቴን ይቀንሳል ብዬ በማሰብ እና እርሶን በማንበብ ላለማዳከም በማሰብ ጭምር ነው። ይህምም አማራው አማርነቴ እና አማራ የሚለው የብሔሩ ስሙን ከእነ አኩሪው ተግባሩ እና ስልጣኔው ሁሉም የሚያነብ እና የሚጽፍ ዜጋ እንዲሆን ያደረገው ነቅቶ ማንቃት፡ ጀግንነቱንም በተጨማሪ ከየት እንደሚጀምር ታሪክ እያጣቀስኩኝ በማከብራቸው በአገሪ በኢትዮጵያውያን ታሪክ ጸሃፊዎች ከተጻፈው ተነስቼ፡ ተሰርቆ ከተቀመጠበት ብዙ ታሪካችን

በፈረንሳይ ፡ በእንግሊዝ ፡ በጣሊያን ካነበብኳቸው እናም በክቡር አቶ ተክለጻድቅ መኩሪያም ከእነዚህ መጽሃፎች ከተተረጎመው ጋር በማካታት ወይም ከተጻፉት መጽሃፎች ከአጼ ልብነ ድንግ እስከ አጼ ቴዎድሮስ የሚለውን በጣም ሰፊ ትንታኔ የሚጠይቅ "አማራ ፡ ጋላ ፡ ጉራጌ ፡ ትግሬ" በሚል ጥንታዊ ብሔሮችን ካስቀመጡት በመነሳት ተንትኖ ከተጻፍው ሁሉንም ካለው እየጠቀስኩኝ ለመጻፍ ይህም በፈረንሳይ ፡ ግሪኩ ጸሃፊ ተሻግሬ ሌላውም የዓለም ታሪክ ጸሃፊዎችን የጻፏቸውን ወደኋላ ሄጄ ስለአማራው ልዘርዘር ብል ፡ ለእርሶ ሲያነቡ በጣም አድካሚ ሊሆንብዎት ነው። እሩቅ ሳልሄድ ቲንሽ ከጸሃፊዎች ስም ለመጥቀስ እንኳን ብነሳ ለማስረጃ እየጠቀስኩኝ ለማቅረብ ፡ ከሳቢያን ተነስቼ ፡ ንጉስ ኢዙናን ይገፍ ከዛ ወደ ሞሪስ ኮህን ፡ አንቷን ዳባዲ ፡ ዳልሜዳን ፡ ባራዳስ ፡ ሜንዴዝ ፡ ፓናኤዝ፡ አልቫሬድ ፡ ካስታንሆዞ፡ ጀምስ ብሩስ ፡ ዋሊስ ባጅ ፡ ሂትዝሮን ፡ አሸር፡ ሮጄር ዲ ውዳርድ፡ አንድርዘጅ ዛቦርስኪ እና ኤድወርድ እያልኩኝ ልንዛዛ ነው ይህም የአማራው ታሪክ የኢትዮጵያ ሰፊ ታሪክ በመሆኑ።

ፕሮፌሰር መስፍን መነሻም ምስክራም መረጃም እራስዎት ከአንደበትዎ የተናጋሩት በመሆኑ መልሰው ከደብዳቤዬ ጋር በማያያዝ የ23 ደቂቃ ከ9 ሰከንዱን ቪዲዮ ያዳምጡት (ይመልከቱት) እላለሁ። አድራሻው እነሆ ከዚህ ቀጥሎ እንዳለው። <https://www.youtube.com/watch?v=CmdgqTwSkQY>

ፕሮፌሰር መስፍን አንገት ቀና አድሮ የሚያስኬድ የሰሯቸው ታሪኮች ወጣቱ ትውልድ ከታሪክ ማህደር እያወጣ እየተጠቀመበት እና ለቀጣዩ ትውልድ እንደሚያስተምርበት እና ለዘለዓለም ሲውሱ እንደሚኖሩ ጥያቄ የለኝም። ሁሉም በጥሩ ስራው ሲታወስ ይኖራል።

በመጨረሻ ፡ እርሶ የልጅ ልጆችውን አንገት የሚያስደፋ ታሪክ ጥለውላቸው እንዳይሄዱ በሕይወት እያሉ የአማራውን ሕዝብ የተቀረውንም የኢትዮጵያ ሕዝብ ጭምር አማራ የሚባል በኢትዮጵያ ውስጥ የለም የሌለን መወከል እንዴት ይቻላል በአሜሪካን አገር ነው አማራ ብሔር የሚል የተፈጠረው ብለው የነገሩት ስህተት ስለሆነ ይቅር በለኝ ሊሉት ይገባል ብዬ በአክብሮት እጠይቃለሁ።

ግልባጭ ለኢትዮጵያ ሕዝብ።

ኢትዮጵያ በቆራጥ ልጆችዋ ተከብራ እና ታናራ ለዘለዓለም ትኑር

እድሜ ከሙሉ ጤና ጋር ሁሌም የምመኝልዎ የሐረርወርቅ (የኢትዮጵያወርቅ) ጋሻው።